

ተማሪዎቻችንን ወደ ት/ቤት ሲመለሱ በደስታ መቀበል

በትምህርት ቤት እና በክፍል ውስጥ የሚሰጠው ትምህርት ለሁለቱም ተማሪዎች ማከሰኛ መስከረም 8 ይጀምራል የመንግስት እና ገለልተኛ ትምህርት ቤቶች። ለእርስዎ እና ለቤተሰብዎ የሚረዱ አንዳንድ መረጃዎች እነሆ፤

የትምህርት ቤት መርሃግብሮች

- ከመዋዕለ ሕፃናት እስከ 8ኛ ክፍል ተማሪዎች 5 ቀናት በሳምንት ከሰኞ እስከ አርብ ወደ ትምህርት ቤት ይሄዳሉ።
- ትምህርት ቤታቸው ተማሪዎች በደህና ርቀት ላይ ማቆየት ከቻለ ከ 9ኛ -12ኛ ክፍል ከሰኞ እስከ አርብ በሳምንት ለ 5 ቀናት በትምህርት ቤት ውስጥ ይሆናል። እባክዎን የትምህርት ቤትዎን ድርግቢያ ያረጋግጡ።
- ልዩ ችግር ያላቸው ተማሪዎች በሳምንት ከሰኞ እስከ አርብ ለ 5 ቀናት ወደ ትምህርት ቤት እንዲሄዱ ይፈቀዳቸዋል ። ይህ የቋንቋ ፍላጎቶችን ሊያካትት ይችላል - እባክዎ ከትምህርት ቤትዎ ጋር ያረጋግጡ።
- የትምህርት ቤት የመጀመሪያ እና የማብቂያ ጊዜዎች ከ COVID በፊት እንደነበሩ ይቆያሉ። እርግጠኛ ካልሆኑ እባክዎን የት / ቤቱን ድርግቢያ ያረጋግጡ ወይም ለት / ቤቱ ቢሮ ይደውሉ።
- ወላጆች ወደ ትምህርት ቤት እንዲገቡ አይበረታቱም ። ወደ ትምህርት ቤቶቹ መግቢያ እና መውጫ ከትትል ይደረግባቸዋል ፣ ወላጆች እና ጎብኝዎች ለጽ/ቤቱ ሪፖርት ማድረግ አለባቸው።

የርቀት ትምህርት እና የቤት ውስጥ ትምህርት

- የርቀት ትምህርት እና የቤት ትምህርት የተለያዩ ናቸው። የቤት ውስጥ ትምህርት ማለት ልጅዎን በተናጠል መማር ማለት ነው ተጨማሪ ስራና ወጪን ያስከትላል። የርቀት ትምህርት በትምህርት ቤት ስራተኞች ድጋፍ ከርቀት መማር ነው።
- ተማሪው የተወሰነ ምክንያት ለምሳሌ የዶክተር ማስታወሻ ከሌለው በስተቀር ፣ ትምህርት ቤቶች ከአሁን በኋላ የተማሪዎችን ከቤት መማር አይደግፉም።
- ልጅዎ የጤና ችግር ከፍተኛ ተጋላጭነት ካለው ፣ ለልጅዎ በርቀት መማር ካስፈለገ የግል የርቀት ትምህርት ዕቅድ ያወጣል። እቅድዎ እንዲከናወን ለማድረግ የት / ቤትዎን ክፍል ማነጋገር ያስፈልግዎታል።
- አንድ ቤተሰብ የቤት ትምህርቱን ዓመቱን ከጀመረ እና በዓመቱ አጋማሽ ላይ ወደ ት / ቤት ትምህርት ለመቀየር ከፈለገ ፣ ትምህርት ቤቱ በግድ እነሱን መቀበል አለበት።
- ከርቀት ትምህርት የቤት ውስጥ ትምህርት በተሳሳተ መንገድ ከተረዱ እና በአጋጣሚ ልጅዎን በዚ መንገድ ካመዘገቡት ትምህርት ቤትዎን ወዲያውኑ እንዲያነጋግሩ በጣም አስፈላጊ ነው።

የ COVID ደህንነት እርምጃዎች

- መምህራን እና የትምህርት ቤት ስራተኞች ከህብረተሰቡ የጤና ባለሥልጣናት ስልጠና ይወስዳሉ።
- ደህንነትዎን ለመጠበቅ አስፈላጊ መንገዶች የሚከተሉት ናቸው፤
 - ከሌሎች ሰዎች የ 6 ጫማ ወይም የ 2 ሜትር ርቀት ያርቁ ። ይህ አካላዊ ርቀት ይባላል።

- በአደባባይ በሚኖሩበት ጊዜ ወይም ከሌሎች ሰዎች ጋር በሚቀራረቡበት ጊዜ ጭምብል ያድርጉ ::
- እጆችን በተደጋጋሚ ይታጠቡ ወይም ያፅዱ :: ለ 20 ሰከንዶች ሳሙና እና ውሃ ይጠቀሙ!
- ከሰዎች ጋር አያቅፉ ወይም አይጨባበጡ ::
- የግል እቃዎችን ለሌሎች አያካፍሉ ለምሳሌ አይጋሩ ምግብ ፣ የከንፈር መሸፈኛዎች ፣ የፀጉር ቁሳቁሶች ፣ ጭምብሎች :: ሎከሮች በዚህ ዓመት በትምህርት ቤት ውስጥ ጥቅም ላይ አይውልም ::
- አፍንጫዎን ፣ አፍዎን እና ዐይንዎን ከመንካት ይቆጠቡ ::
- ወደ እጅጌው ወይም ቲሹዎ ውስጥ ሳል ወይም ማስነጠስ እና ከዚያ ወዲያውኑ እጆችን ይታጠቡ ::
- የ COVID ምልክቶች ካጋጠሙዎት በቤትዎ ይቆዩ እና እራስዎን ያገለሉ፤ ከማኒቶባ ውጪ ከተጓዙ፤ ወይም COVID እንዳለው የሚጠረጠር ጋር ከተገናኙ።

የበሽታ ምልክቶችን ማጣራት እና ወደ ቤት መላክ

- ወላጆች ልጆቻቸውን የ COVID ምልክቶች እንደሌለባቸው ለማረጋገጥ በየቀኑ ከትምህርት ቤት በፊት ቅድመ ምርመራ ማድረግ አለባቸው።
 - ትኩሳት ወይም ብርድ ብርድ ማለት
 - ሳል ወይም የአፍንጫ ፍሳሽ
 - የመተንፈስ ችግር
 - የጡንቻ ህመም እና ድካም
 - ማቅለሽለሽ እና ማስታወክ
- ልጅዎ የ COVID ምልክቶች እያጋጠመው ከሆነ ቤቱን መቆየት አለብዎት፤ ወደ ትምህርት ቤት ከላካቸው ወደ ቤትዎ ይላካሉ።
- ልጅዎ በትምህርት ቤት ምልክቶች ከሳዩ፤ ወዲያውኑ ማሳወቂያ ይደርሰዎታል በተቻለ ፍጥነት እነሱን ለመውሰድ መምጣት አለባቸው። እነሱን ለማንሳት መምጣት እስኪችሉ ድረስ ከክፍሉ እና ሌሎች ይገለጻሉ።

የተማሪ ቡድን

- ተማሪዎች ኮሆርት ተብለው ወደ ትናንሽ ቡድኖች ሊከፈሉ ይችላሉ፤ ለምሳሌ የመማሪያ ክፍል መባደን።
- 4 ሜትር በተለያዩ የቡድን ኮሆርቶች መካከል መቆየት አለበት። በአንድ ቡድን ቡድን ውስጥ ፣ 1 ሜትር መራቅ ይፈቀዳል ፣ ግን ተማሪዎች ከሌሎች ኮሆርት ቡድኖች ጋር እንዲቀላቀሉ አይፈቀድላቸውም።
- የኮሆርት ቡድኖች የትምህርት ቤት የመድረሻ እና የመነሻ ሰዓታቸውን ይለያያል፤ እንዲሁ ነው ልጅዎ በት / ቤት መቼ መሆን እንዳለበት እና መቼ እንደሚወጡ እንደሚያውቁ ማወቅ እንዳለብዎት ይጠበቃል ::
- የኮሆርት ቡድኖች አባላት የምሳ ዕረፍት እና የመዝናናት ጊዜ አብረው ይወጣሉ፤ የምሳ እና የመዝናናት እረፍት የተለያዩ እና ክፍተት ያከው ይሆናል።

ጭምብሎች እና የደህንነት መሳሪያዎች

- 4ኛ ክፍል እና ከዚያ በላይ ያሉ ተማሪዎች ትምህርት ቤት ውስጥ ሲሆኑ ጭምብል ማድረግ ያስፈልጋቸዋል።
- ከ 4 ኛ ክፍል በታች ያሉ ተማሪዎች ወላጆቻቸውም ቢፈልጓቸው ጭምብል ሊሉብሱ ይችላሉ ።
- ከ4-12ኛ ክፍል በሁሉም የትምህርት ቤት አውቶቡሶች ላይ ጭምብል ያስፈልጋል ። የአውቶብስ ሹፌሮችም ጭምብል መልበስ አለባቸው።
- ለልጅዎ እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል ጭምብል ለመስጠት ይሞክሩ ። በልጅዎ ጭምብል ላይ ምልክት ያድርጉ እና በእራሳቸው ላይ እንዴት እና እንዴት እንደሚሉብሱ በማሳየት ይለማመዱ።
- ጭምብልዎን ከመልበስዎ በፊት ይጠቡ ወይም ያፅዱ (እንደገና ጥቅም ላይ የሚውል ከሆነ)። ጭምብልዎ ከመልበስዎ በፊት እንዳልቆሸሸ እና ቆሻሻ እንዳልነካ ያረጋግጡ።
- ለልጅዎ የሚሉብሱ የሕክምና ያልሆኑ ጭምብሎችን ማግኘት ካልቻሉ ለት / ቤቱ እንዲያውቁ እና እነሱም ያቀርብልዎታል ።

በትምህርት ቤት በፕሮግራም ጊዜ እና ከፕሮግራም በኋላ

- አብዛኛዎቹ የህብረተሰብ ፕሮግራሞች ከቀን-እንክብካቤ በስተቀር በትምህርት ቤት ውስጥ አይሰሩም።
- አብዛኛው ከትምህርት በኋላ ፕሮግራሞች በትምህርት ቤቶች አይኖርም።
- ስለ ሌሎች አማራጮች እባክዎን ከትምህርት ቤቶች እና ከማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር ያረጋግጡ።
- ትምህርት ቤት ውስጥ ቀቁርሳ ቁርስ አይሰጥም ። ተማሪዎች የራሳቸውን ማምጣት አለባቸው።
- የምሳ ፕሮግራም አሁንም ይቀርባል ግን በክፍል ውስጥ ።

ተጨማሪ መረጃ

- ሁሉም የተሻሻሉ ፕሮቶኮሎች ጋር የእውነታ ወረቀቶች በትምህርት ቤቱ ለወላጆች ይሰራጫሉ።
- እባካችሁ አዲስ መረጃ ለመረዳት እርዳታ ከፈለጉ ከት / ቤት ወይም ከማህበረሰብ ድጋፎች ጋር ይገናኙ።

